

የኢትዮጵያ ትረስት ፈንድ ካናዳ ቻፕተር ለምን? ተልዕኮውና ኃላፊነቱ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የካናዳ ቻፕተር ከተመሰረተ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ በተሮንቶና አካባቢዋ አልፎም በሌሎች ከተሞች በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች በመድረስ ላለፈው አንድ ወር ከፍተኛ ስራ ሲሰራ ሰንብቷል። ከተመሰረተ ገና ወር ያስቆጠረው ቻፕተሩ ከየትኛውም ቻፕተር በቀዳሚነት ከዋናው የማስተባበሪያ ፅ/ቤት ጋር በቅርበት በመመካከር በመቋቋሙ ትክክለኛውና ህጋዊው የትረስት ፈንድ አካል በመሆን በካናዳ የሚደረጉ የትረስት ፈንድን አላማና ግብ የማሳወቅ፣ የመቀስቀስ፣ የማስተባበር፣ ገቢ የማሰባሰብና ማናቸውም ፈንድን የተመለከቱ ተግባሮችን ያከናውናል፣ በባለቤትነት ይመራል። ይህንንም ለማብሰር በመጨረሻ ፌብሩዌሪ 16 1995 ብሮድ ቪው አቪኑ 3pm ባዘጋጀው ታላቅ ቻፕተሩን ይፋ የማድረግና የማስተዋወቅ ዝግጅት ላይ በመገኘት ለወገንዎ አጋርነቱን እንዲያሳዩ ጥሪውን ያቀርባል።

እንደሚታወቀው ካናዳ የብዙሀ ሺህ ኢትዮጵያዊዎችን ትውልደ ኢትዮጵያዊዎችን መኖሪያ ናት። የኮሚዩኒቲው አባላት ላለፉት ሠላሳ ገደማ አመታት ከሀገራቸው በተለያዩ የፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት በመሰደድ የካናዳ መንግስት በሚታወቅበት ስደተኞችን የመቀበል መልካም ፖሊሲና አሰራር በመጠቀም ኑሯቸውን በመግፋት ላይ ይገኛሉ።

ይህ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተወጣጡ አባላት የሚያስባብሩትና የሚመሩት ቻፕተሩ ካናዳ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ዘርፍ ተመዝግቦ ህጋዊ እውቅና አግኝቷል። ቻፕተሩ በዋናነት ወደ ናው የትረስት ፈንድ የኦንላይን የመለገሻ ማዕከል በኢትዮጵያ ትረስት ፈንድ ዳይሬክቶር አርገ በመግባት እንዲለግሱ የሚያበረታታ ሲሆን ይህ ስርዓት እክል ለሆነባቸው፣ እቅድ ደካሞች፣ ክሬዲት ካርድ ለሌላቸው ወይም መጠቀም ለማይችሉ በቅርበት በተለያዩ ዘዴዎች ማለትም በካሽ ደረሰኝ ወይም በቻፕተሩ የቲዲ ባንክ አካውንት በቀጥታ ተቀማጭ ወይም ከግል አካውንታቸው ማዘዋወር እንዲችሉ ይንቀሳቀሳል፣ እቅድ አውጥቶ የተለያዩ መድረኮችን ያዘጋጃል፣ እንዲሁም የተለያዩ የእምነትና የማህበራዊ ዝግጅቶች ላይ በመገኘት ትምህርትና ገለጻ፣ ልገሳውን የማቀላጠፍ ስራ ይሰራል። በተጨማሪም ገንዘብ ከመሰብሰብ ባሻገር በሚታቀዱና በሚከናወኑ የልማት ዕቅዶችና ትግበራዎች ላይ የህብረተሰቡን ሃሳብና እስተያየት ያሰባስባል፣ ይህንንም ከዋናው ማስተባበሪያ ፅ/ቤት ጋር በመመካከር ለውሳኔ ያቀርባል፣ የሚያጋጥሙ አዳዲስ ችግሮችንም ከህዝቡ እስተያየት በመቀበል ትረስት ፈንድ በተቀላጠፈና በተዋጣለት መልኩ ስኬታማ በመሆን የታለመለትን ግብ እንዲመታና የጎላ ተፅዕኖውን በማሳረፍ የኢትዮጵያዊዎችን ህይወት እንዲቀይር የድርሻውን ይወጣል።

እርሶም፣ እኔም፣ እንተም፣ እንቺም፣ ሁላችንም ለወገናችን ክብር ያለው ህይወት የመኖርን ዕድል ለማቀዳጀት የድርሻችንን እንወጣ። የእያንዳንዳችን በጎና ቀና ምላሽ ህይወት ይቀይራል፣ ለውጥ ያመጣል። የእርሶ፣ የእኔ፣ የእንቺ፣ የእንተ፣ የሁላችንም በቀን አንድ ዶላር ለውጥ ያመጣል፣ ህይወት ይታደጋል፣ እድል ይቀይራል። ደምም እንችላለን!